

የ2015-16 የጋራ-መዳረሻ /SHARED-ACCESS/ ትራንስፖርት ለደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

አጠቃላይ መረጃ

- ▶ በአዲሱ የደቡብ-ምሥራቅ የትራንስፖርት ዞን የሚኖሩ ሁሉም የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በዘናቸው ውስጥ ወደሚገኝ የትኛውም ት/ቤት የትራንስፖርት አማራጮችን ለመጠቀም ብቁ (የሚፈቀድላቸው) ይሆናሉ። ይህም ሃምፕደን ሃይትስ /Hampden Heights/፣ ሳሙኤልስ /Samuels/ እና ሆልም /Holm/ ያካትታል።
- ▶ የሚኖሩበት የትም ይሁን የትም ሁሉም የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በዞኑ ውስጥ አዲስ የትራንስፖርት ሥርዓትን ለመጠቀም ብቁ (የሚፈቀድላቸው) ናቸው።
- ▶ ሁሉም ፌርማታዎች ከማንኛውም ተማሪ መኖሪያ እስከ አንድ ማይል ድረስ ርቀት ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ ፌርማታዎች ሊገኙ የሚችሉት፣ በት/ቤቶች፣ በፓርኮች ወይም በማኅበረሰብ-አቀፍ ፌርማታዎች ላይ ይሆናል።
- ▶ የልጅዎን የአውቶቢስ የጊዜ ሰሌዳ ለማዘጋጀት እንዲረዳዎ የትራንስፖርት አውቶቢስ የጊዜ ሰሌዳ በጁን 2015 ውስጥ ይሰጣል።

የደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር የጋራ-መዳረሻ /SHARED-ACCESS/ ዞን የአውቶቢስ ሥርዓት፡-

- ▶ ሥርዓቱ ቢጫ የት/ቤት አውቶቢሶችን በመጠቀም ይሰራል።
- ▶ ተማሪዎች በደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር ዞን ውስጥ በአውቶቢሱ ወደማንኛውም መሳፈር ይችላሉ። በዞኑ ውስጥ በዲስትሪክት የሚመሩ ት/ቤቶች ሁሉም የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ።
- ▶ ሥርዓቱ ተማሪዎች በዘናቸው ውስጥ ወደሚገኝ ት/ቤት የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ፌርማታው ድረስ እንዲመጡ ይጠይቃል።
- ▶ የልጅዎ ት/ቤት ከፌርማታው የቀረበ ከሆነ ትራንስፖርት አያስፈልግም።
- ▶ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች አውቶቢሱን ለመጠቀም ከአኩያዎቻቸው ይልቅ የተሻሉ እድሎች አላቸው።

ስለ ትራንፖርት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs)

በአሁኑ ጊዜ አውቶቢሱ ልጄን የሚወስደው/ዳት ከቤቴ አጠገብ ወይም ከቤቴ ፊትለፊት ነው። የአውቶቢስ ሥርዓቱን ለምን ነው የምትለውጡት? የአሁኑ የአውቶቢስ ሥርዓት በተወሰኑ ት/ቤቶች ውስጥ ለሚማሩ ብቁ ለሆኑ (ለሚፈቀድላቸው) ተማሪዎች ብቻ ነው። አዲሱ የአውቶቢስ ሥርዓት በዞኑ ውስጥ ማንኛውንም ት/ቤት ለሚከታተሉ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤትን ለሚከታተሉ ተማሪዎች ሙሉ (100%) ብቁነትን (ፈቃድን) ይሰጣል። የአዲሱ የአውቶቢስ ፌርማታ አሁንም ከቤትዎ ከ ማይል በላይ የማይርቅ ሆኖ እንደ ት/ቤት፣ ፓርክ፣ ወይም የማኅበረሰብ ፌርማታዎች ያሉ አመች ሥፍራዎች ላይ ይሆናል።

ሥርዓቱ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን እንዴት ያገለግላል?
 አውቶቢሶች የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ከየቤቶቻቸው ለሰብሰብ ከዋና መስመሩ ይወጡ እና ሌሎች ተማሪዎችን ለማሳፈር ወደ ዋናው መስመር ይመለሳሉ።

ልጄ ከደቡብ-ምሥራቅ የትራንስፖርት ዞን የሚኖር/የምትኖር ከሆነ እና ከዞኑ ውጭ የሆነ ት/ቤት መማር ቢፈልግለ/በትፈልግለ? ከዞኑ ውጭ ወደዚያ ት/ቤት የሚሄድ አውቶቢስ ካለ እና ክፍት ወንበር ካለው ተማሪዎቹ ይህን አውቶቢስ መጠቀም ይችላሉ። ተማሪዎች የትራንስፖርት ልዩነት /exception/ ቅጽን እንዲሞሉ ይጠየቃሉ።

ይህ መረጃ ለወላጆች መቼ ይሰጣል?
 በትራንስፖርት ሥርዓቱ ውስጥ ተሳታፊ ት/ቤቶች በትራንስፖርት አገልግሎት ድር ጣቢያ ላይ <http://transportation.dpski2.org> መገኘት ይችላሉ። ረቂቅ ፌርማታ ሰዓቶች ገና በመጠናቀቅ ላይ ናቸው። እናም በጁን 2015 ውስጥ ይደርሳሉ። በዞኑ የትራንስፖርት አገልግሎት ውስጥ የሚሳተፉ ት/ቤቶች መረጃዎችን ወደ ቤት በመላክ ለቤተሰቦች ያሳውቃሉ። ት/ቤቱ ያለው የቤትዎ አድራሻ ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።

ልጄ በማግኔት ፕሮግራም ውስጥ ቢሆን/በትሆን የትኛውን አውቶቢስ መጠቀም እንዳለበት/ባት እንዴት ነው መወሰን የምችለው?
 ከክልሎች ውጭ የሆኑ የማግኔት ት/ቤቶች የዞኑ ስርቪስ አካል አይደሉም። ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ የሚሆኑ (የሚፈቀድላቸው) ተማሪዎች አገስት 2015 ውስጥ መረጃው ይደርሳቸዋል። ለዚህ አገልግሎት (ስርቪስ) ምንም ለውጥ አይደረግም።

ልጄ ፌርማታ ላይ መድረስ ያለበት/ባት በምን ሰዓት ነው? ት/ቤት የሚደርሱት በስንት ሰዓት ነው?
 ተማሪዎች ከተመረጠው/ከተወሰነው የመሳፈሪያ ሰዓት 10 ደቂቃ ቀደም ብለው መድረስ ይገባቸዋል። ተማሪዎች ት/ቤት የሚደርሱት ከት/ቤት ደወል ሰዓት ከ20-25 ደቂቃ በፊት መድረስ የለባቸውም። ት/ቤቱ በምን ያህል ሰዓት ቀድሞ ቁርስ እንደሚያበላ ለማጣራት እባክዎ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ። ከዚያም ተማሪዎች በሚፈለገው

ሰዓት እንዲደርሱ የአውቶቢሱን እና ተማሪዎች ሊደርሱበት የሚገባውን ሰዓት ለመወሰን የአውቶቢሱን የጊዜ ሰሌዳ ይመልከቱ።

ልጆቼ አውቶቢሱን መጠበቅ ያለባቸው የት ነው? አውቶቢሱን እንዴት ይለዩታል?
እያንዳንዱ ት/ቤት የአውቶቢሱ ፎርማታ ቦታዎችን በሚገባ ለይቶ በአገሰት ውስጥ በሚላኩ የተማሪ ትራንስፖርት ደብዳቤዎች ያሳውቃል። አውቶቢሱ በተጓዣዎች የፊትለፊት መስኮት የሚሄዱበትን መስመር የሚያሳይ ጽሑፍ አላቸው። ወላጆች እና ተማሪዎች የሚጠቀሙትን አውቶቢሱ የመስመር ቁጥር እንዲያውቁ ይበረታታሉ።

የትራንስፖርት አገልግሎቱ ለልጄ እንዴት ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ያቀርባል?
የተማሪዎች ደህንነት የወላጆች፣ የተማሪዎች እና የት/ቤቶች የጋራ ጥረት ነው። ይህ ትብብርን የሚጠይቅ ተግባር ሲሆን ይህን የትራንስፖርት ሥርዓት የተሳካለት ለማድረግ ሁሉም እንዲሰሩ ያስፈልጋል። በፎርማታዎች ለሚኖር ትንኮሳ እና ድብድብ ወይም ግጭት ምንም ትዕግስት አይኖርም። የትራንስፖርት አገልግሎቱ የአዎንታዊ ባሕርይ እርምጃና ድጋፍ ሥርዓትን /Positive Behavior Intervention Support System/ ይጠቀማል። ሾፌሩ ባሕሪዎችን ለማረም እና የተማሪ ደህንነትን ለማረጋገጥ ማናቸውንም ጉዳዮች ለመቀልበስ ጥረት ያደርጋል። አሉታዊ ባሕሪን በተደጋጋሚነት የሚያሳዩ ተማሪዎች በአውቶቢሱ የመጠቀም መብታቸውን ያጣሉ። ስለ PBIS ፕሮግራም ዝርዝር መረጃዎች በDPSS የትራንስፖርት ድር ጣቢያ ላይ፡- <http://transportation.dpski2.org> ማግኘት ይችላሉ።

ልጄ አውቶቢሱ ላይ መሳፈሩን/ሯን ማን ያውቃል?
በ2013 በተጀመረው በ+Pass በመታገዝ የDPSS ተሳፋሪ ተማሪዎች ሥርዓት ት/ቤቶች እና ወላጆች አሁን ቀላልና የእውነተኛ-ሰዓት ወደሆነው ይህ መረጃ መዳረሻ አላቸው። ወላጆች የልጃቸውን ት/ቤት ማነጋገር ወይም የአባልነት መረጃ በወላጆች ፖርታሉ አማካኝነት ማድረስ ይችላሉ። በDPSS ውስጥ ቢጫ የት/ቤት አውቶቢሱ የሚጠቀሙ ለትራንስፖርት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች በሙሉ +Passቸውን እንዲይዙ ይጠበቃሉ። ለተጨማሪ መረጃ ት/ቤትዎን/ያንጋግሩ ወይም <http://transportation.dpski2.org> ን ይጎብኙ።

ልጄ የተለየ ፎርማታ ላይ መውረድ ቢፈልግ/በትፈልግስ?
የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተማሪዎች ሁልጊዜም የተመደቡላቸው ፎርማታዎች ላይ እንዲወርዱ ያበረታታል፤ ሆኖም ግን ተማሪዎችን የተለየ ፎርማታ ከመውረድ ማገድ አንችልም።

ልጄ አውቶቢሱ ቢያመልጠውስ/ጣትስ?
አንድ ተማሪ መውረጃ ፎርማታው ቢጠፋበት ወይም ቢረሳው፣ ለሾፌሩ መንገርና አውቶቢሱ ውስጥ መቆየት አለበት። ሾፌሩም ተማሪው/ዋ የመውረጃ ፎርማታው/ዋ እንደጠፋበት/ባት እና ሁሉም ተማሪዎች ጨርሰው ከወረዱ በኋላ ወደ ትክክለኛ መውረጃው/ዋ ሊያደርሱው/ሳት እንደሚችል በመግለጽ ወደ ፊደሉ መልእክት ማሰራጨው /radio dispatch/ ያሳውቃል።

ልጄን ማግኘት ካልቻልኩ ለማን ነው መደወል ያለብኝ?
ወደ ፊደሉ መልእክት ማሰራጨው በ720-423-4624 ይደውሉ፤ የሚሰራበት ሰዓት ከ5:45 ኤ.ኤም እስከ 6 ፒ.ኤም ነው። ወይም ለደህንነት እና ፀጥታ በ720-423-3911 ይደውሉ። ተማሪዎች የእነሱን +Pass ከተጠቀሙ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭዎች የተማሪዎቹን ቦታቸውን በፍጥነት ለመለየት ያስችላቸዋል። በአሁኑ ጊዜ +Pass የያዙ ተማሪዎች ወደ አውቶቢሱ ሲሳፈሩ እና ከአውቶቢሱ ሲወርዱ ሁልጊዜ +Passቸውን እስካን /scan/ ማድረግ አለባቸው።

ስለ መሳፈሪያ እና መውረጃ ፎርማታዎች ጥያቄ ቢኖረኝ ለማን መደወል እችላለሁ?
በሥ.ቁ. 720-423-4600 የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍልን ወይም ደግሞ ወደ ት/ቤትዎ ይደውሉ። ለማንኛውም አዳዲስ ለውጦች (ዝመናዎች) ድረ ገጻችንም፡ - <http://transportation.dpski2.org> ወይም የወላጆች መግቢያ (ፖርታልን) መጎብኘት ይችላሉ።